

ባንዳዎች በአፋቤት

ይሄይስ በለው (ከቨርጂኒያ)

20170909

አፋቤት የኢትዮጵያ ብርቅዬ ልጆች ደም ለሀገር አንድነት የፈሰሰበት ቦታ ነው ። ወገኖቻችን የፈጀው ደግሞ በአረቦቹ የተደገፈው የሻዕቢያ ባንዳ ቡድን ነው ። የታሪክ ምጻት ሆነና ዘመናዊ ባንዳዎች-- ራሳቸውን ኢትዮጵያዊ የሚሉ--ወደ አፋቤት በመጓዝ በሻዕቢያ ዕዝና ቁጥጥር ስር ስብሰባ እያካሄዱ ናቸው ። የዚህ ክህደት ጠንሳሽ ያው የለመደበት ብርሃኑ ነጋና ራሱን መንግስቱ የሚል የቁምሳጥን ፋሺስት ኒኦሚን ዘለቀ ናቸው ።

ኤርትራዊው አዚዝ መሃመድ--የዳላሱ ግንቦት 7--እንኳን ወደ ሀገሩ ነው የሄደው ። ታዲያ ያ ሆዳም ሻምበል በላይነህ ትላንት ታሪክ ይፍረደን ባዮ ምን ይለውና ነው ወደ አፋቤት መጭ ያለው

?ይግረሚችሁ ብላ ብቅ ያለችው የኢንግላዲ መቲ(መታሱብያ)ቀፅላም እየዘገበች ወይንስ እየደለለች አይታወቅምና፤

ምን ሊሰሩ ነው ወደ አፋቤት ኤርትራ እነዚህ ባንዳዎች የተጓዙት ? አንዴ የግንቦት 7 ጉባዔ ነው ይሉናል ። ሌላ ጊዜ ግንቦት 7ና አርበኞች ግንባር ሊወያዩ ነው ችግር ስለበዛ ይላሉ ። የሻዕቢያው ቅጥረኛ የሆነው መዓዛው ደግሞ ሌላ ይወሸክታል ። ኢጅሌ ሌንጮዎች ደግሞ የህብረት ስብሰባ አንድ አማር አክለን ልናደርግ ነው ይሉናል ። የተባለው አማራ ወደ አፋቤት ያቅና አያቅና ግን ገና አልታወቀም ። ይህ ቢያንስ ሁለት ሳምንት ይፈጃል የተባለው የአፋቤት የክህደት ስብሰባ ከወዲሁ ውጉዝ ከመ አርዮስ ሆኗልና፤ጥምብ ርኩሱ ወጧልና በዚያ የተገኙት ባንዳዎች ሁሉ በሕዝብ ታውቀው መወገዝ አለባቸው ።

ሰራው ፈጠምነው የሚሉት ሁሉ ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያም ስለሚሆን--ከሻዕቢያ ሌላ ምን ተጠብቆ?- መወገዝ ያለበት የክህደት ክንዋኔ ነው ። ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው እንዲሉ አያ ብርሃኑን ባለቤቱ ራሱ ወግድ ያለችው ሲሆን ሕዝብማ "ብሬ" (ሬ ይጠብቃል)"ካለው ዓመታት አልፏል ። ራሱን በሽፋን መንግስቱ የሚለው ሀፍረት ቢስም ቢሆን አሁንም እናቱ ከወያኔ ጋር በግንባር ቀደም የምትሰራ ናትና ክህደትን ወራሽ ነው ብንል ትክክል ነው ። ዘር ከሉጋም ይጠቅስ የለ ?

ሻዕቢያ የኢትዮጵያን ትግል ለማደናቀፍ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም ። ከሀዲዎቹን ግም 7ኦችን በመጠቀም ጸረ ወያኔን ትግል አደናቅፏል ። ሀገር ወዳዶች የሚጠቅም ህብረትና ግንባር እንዳይመሰርቱ ብርሃኑና ሊንጮ ተግዳሮት ሆነው ችግር እንዲፈጥሩ አስማርቷቸዋል ። ግንቦት 7ን ሰርገው የገቡት እነ አዚዝ ደግሞ የሻዕቢያን ፍላጎት ከውስጥ ሆነው እያሟሉ ናቸው ። የሚካሄደው ጸረ አማራ ተግባር ሁሉ የዚህ ምልክት ነጸብራቅ ነው ። የሻዕቢያ፣የነሌንጮ፣የነብርሃኑ ጸረ አማራነት ደግሞ የታየና የተረጋገጠ ነው ።

የአፋቤት ባንዶች ሴራ ይከሸፋል !!

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች !!!